



# የተጋሩ ድምፅ ይሰማል!

## ከሰሜን አሜሪካ ቦስተን ከተማ

እኛ በቦስተን ከተማ የምንኖር የትግራይ ማኅበረሰብ አባላት ሰሞኑን ባካሄድነው አጠቃላይ ስብሰባ ስለ ኢትዮጵያና የትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ በዝርዝር በመወያየት ከህዝባችን ጎን በሚያሰልፉንና ተስፋ በሚያስሰንቁን ጉዳዮች ላይ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ ተጠናቋል።

የትግራይ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ የሃገራችን ኢትዮጵያ የስልጣኔ መሰረት የጣለ፤ በግንባር ቀደምትነት ሂወቱን አሳልፎ በመስጠት የኢትዮጵያ ነፃነትና የግዛት ክልል ያስጠበቀ፤ ከሃገራችን ኋላቀርነት ከሰረመሰረቱ ለማስወገድና የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለማረጋገጥ መራራ ትግል ያካሄደና መስዋእት የከፈለ፤ ባለፉት 20-27 ዓመታት ኢትዮጵያ ሃገራችን ከነበረችበት የድኅነት አዘቅት ወጥታ በባለም ፈጣን እድገት በማስመዘገብ ላይ ካሉት ሃገራት ተርታ እንድትሰለፍ ጉልህ የአመራር ሚና የተጫወተ ህዝብ አካል በመሆናችን የምንኮራበት፣ አንገታችን ቀና አድርገን በልበሙሉነት ከጎኑ ሆነን ድምፃችን በበለጠ ማስሰማት የምንችልበትና አስፈላጊውን ድጋፍ ለመስጠት በሚያችል ቁመና ላይ እንድንገኝ ያደረገን ጀግና ህዝብ በመሆኑ ምስጋናችንን የላቀ እዲሆን አድርጎታል።

በአሁኑ ወቅት በሃገራችን ኢትዮጵያ የተጀመረውን ፖለቲካዊ የአስተዳደር ለውጥ እንዲመጣ ኢህአዴግ እንደ ሀብረ ብሄሮች ድርጅት፣ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ደግሞ እንደ የትግራይ ህዝብ መሪና ተጠሪ አመራር የሰጡና ለተግባራዊነቱ የታገሉ መሆናቸውን የሚታወቅ ሆኖ እያለ በሂደት የለውጡ አቅጣጫ በማስቀየር የግልና የቡድን አባላት ተወዳጅነት ለማረጋገጥ ተብሎ ጤነኛውና ወንጀለኛውን በመቀላቀል በለውጥና በእንደመር ስም በተከፈተው ቀዳዳ ፀረ ህዝብ ኃይል እንደፈለገ ህዝብ የሚገድልበት፣ የሚያፈናቅልበትና የሚዘርፍበት ሁኔታ መፈጠሩ፣ ዘርን መሰረት በማድረግ በሁሉም ዘርፍ ጥቃት የሚፈፀምበት ወቅት ከመሆኑም አልፎ የኢትዮጵያችን ህገመንግስታዊው ስርዓት መሰረት በማድረግ የአገሪቱ የደህንነትና የፀጥታ ሁኔታ ለበርካታ ዓመታት ሲጠብቁና ሲያስጠብቁ በነበሩት አካላት ላይ በተከፈተው ዘመቻ ምክንያት አገሪቱ ለስርዓተአልባሽነት እያጋለጣት እንዳለ በስብሰባችን ለመረዳት ችለናል።

በትግራ ህዝብ ላይ ዘርን መሰረት በማድረግ እየተካሄደ የቆየውን ዘመቻና ጥቃት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተጠናክሮ መቀጠሉን የሚያሳየው የመንግስት መሪዎች፣ የመንግስትና በፀረ ወያነ ስም የተደራጁ ሚዲያዎች በአንድነት፣ በተመሳሳይ አንደበት፣ በኅብረት ፀረ ህዝብ ዘመቻቸው መቀጠላቸውን የተመለከትንበት እላት ሲሆን በተለያዩ የሃገራችን ክልሎች ለብዙ ዘመናት ሲኖሩ የነበሩትን የትግራይ ተወላጅ በትምክህት ኃይሎች ቀስቃሽነት ጥቃት ሲፈፀምባቸው፣ ሲዘረፉ፣ ሲባረሩና በተለይ ከአማራ ክልል ለቀው ወደ ሱዳን ሲሰደዱ በአማራ ክልል መንግስት ከለላ የተነፈጋቸው ብቻ ሳይሆን የደረሰባቸውን ጥቃት የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዳያውቁት የሚዲያ ሽፋኑ የተዘጋ መሆኑንና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ለችግሩ ትኩረት ሳይሰጠው ሲቀር ማየታችን ትግራይ እና የትግራይ ህዝብ ለማጥቃት የተሰለፈው ኃይል ሀብረት ጠንካራ መሆኑን የሚያሳይና በገነባናት፣ የኛ ናት በምንላት ሃገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈፀመ ወንጀል መሆኑ በሚያሳዝን መልኩ ተመልክተናል፤ የሚወገዝም ነው። MSFD BOSTON #1

የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ሰላም ዙብ የነበረና ያለ መሆኑ በተግባር እያስመሰከረ ስላለው ሁኔታ፣ ኢትዮጵያችን የትምክህተኛ ቡድን አባላት እንደሚሰፏት ሳትሆን የኛ የትግራይ ህዝብና የመላው ብሄር-ብሄረሰቦችና-ህዝቦች የጋራ አገር በመሆኗ እኛ በወጭ የምንገኘው የትግራይ ማኅበረሰብ አባላት ወቅታዊ በሆኑ ችግሮቻችን ላይ ሳንበገር የተለመደው ትግላችን በበለጠ አጠናክረን መቀጠል በሚገቡን ጉዳዮች ላይ የጋራ ግንዛቤ ጨብጠናል።

በዚህም መሰረት በቀጣዩ ስራዎቻችን ለሃገራችንና ለህዝባችን ልናደርገው የሚገባንን ድጋፍ፣ ተግባራትና የተሳተፎቻችን አድማስ በሰፊው ከተወያየን በኋላ የሚከተሉት ውሳኔዎች በኅብረት አስተላልፈናል፡

- 1) በአሁን ወቅት የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላማቸው ተናግቶ ቀጣዩ ሰላማዊ ሂደታቸውን ለማረጋገጥ ተስፋ የሚሰጥ አመራር ባጡበት ወቅት የትግራይ ህዝብ ከመሪ ድርጅቱ ጎን በመሰለፍ ሰላሙን እየጠበቀ ያለ፣ ሊወሩት አቅደው የነበሩትን ተስፋ ያጨለመና እንደድሮው ለሌሎች የሰላምና የተስፋ ተምሳሌት ሆኖ በመገኘቱ ያለንን ክብርና አድናቆት ለመገልፅ፤
- 2) በሃገራችን ኢትዮጵያ ያለውን ፌዴራላዊ የአስተዳደር ስርዓትና ህገመንግስቱን ተከብሮ ህዳሴ ኢትዮጵያ አውን እንዲሆን ለመታገል፤
- 3) የትምክህት ሃይሉ ዘርን መሰረት በማድረግ በትግራይ ህዝብና በመሪ ድርጅቱ ላይ የሚካሄደውን የጥላቻ ዘመቻና የመሬት ወረራ ዛቻ ለማስቆም፤
- 4) ከተለያዩ የሃገራችን ክልሎች፣ በተለይም ከአማራ ክልል የተባረረውን ከ 46 ሺህ በላይ ወገኖችን (ህፃናት፣ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ የአካል ጉዳተኞች) በትግራይ የተለያዩ ክልሎች ያለ በቂ መጠሊያ፣ በቂ ምግብና የገቢ ምንጭ ስለሚገኝ አቅማችንን የፈቀደውን ያህል ለመርዳት፤
- 5) ህዝባችን ባብዛኛው ጥቃት እየደረሰበት ያለው በብዙሃን መገናኛ ጣቢያዎች በሚነዘው የሃሰት ወሬና የጨለምተኞች አስተሳሰብ ፕሮፖጋንዳ በመሆኑ በኢትዮጵያዊነቱ ፅኑ እምነት ላለው ኩሩ ህዝባችን ስለ ታሪኩ፣ ገድሉና ባህሉ የሚያስተምርና በሱ ላይ ስለሚነዘው ዘረ ህዝብ የሃሰት ዘመቻ ለማጋለጥ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሚረዱዋቸው ቋንቋዎች ለማስተላለፍ በትግራይ ተወላጆች ለሚደራጀው ሚዲያ (የዘገባ ማሰራጫ አውታር) አቅማችንን በሚፈቅደው መሰረት ያለ ማቋረጥ ድጋፍ ለድረግ የወሰን ሲሆን፤
- 6) የውሳኔዎቻችንን አፈፃፀም በሚመለከት፣ የሚያደራጁን፣ የሚስተባብሩንና የሚመሩን 5 አባላት ያሉት ቋሚ ኮሚቴ በዛሬው እለት ያቋቋምን ሲሆን ኮሚቴው በስሩ ንኡሳን ኮሚቴዎችን በማደራጀት ስራውን እንዲያካሂድ ሃላፊነት በመስጠት ውይይታችን አጠቃልለናል።

ኢትዮጵያችን የፀረ ሰላም ሃይሎችና ጨለምተኞች መናሃሪያ እንዳትሆን እንታገላለን!

የትግራይ ህዝብ በሰላም ተምሳሌነቱ እንዲቀጥል አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን!

**ናይ ተጋሩ ሕብረት ተጠናኪሩ ከቆፅል ኢዩ!!!**